



## **የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ - ኢሰመጉ**

ኢሰመጉ የቆመው ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር፣ ለሕግ የበላይነት መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!

### **አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ**

### **መቆሚያ ያጣው በመተከል ያሉ ሰዎች እልቂት!**

ጥር 5 ቀን 2013 ዓ.ም

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ - ኢሰመጉ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት፣ መተከል ዞን፣ በቡለን፣ ድባጤ፣ እና ዳንጉር ወረዳዎች ላይ በንጹታን ሰዎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት አሁንም ተባብሶ መቀጠሉ እጅግ አሳስቦታል። ኢሰመጉ ታህሳስ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ባወጣው አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ በመተከል ዞን፣ ቡለን ወረዳ፣ በኩጂ ቀበሌ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ከ100 በላይ ንጹታን ሰዎች መገደላቸውን፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀላቸውን እና ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡ መሆናቸውን አውግዞ፣ መንግሥት በአካባቢው በተደጋጋሚ ጊዜ የሚከሰተውን የንጹታን ሰዎች ሰቆቃ ለማስቆም የሚያስችል ፈጣን፣ ተጨባጭ እና ዘላቂ መፍትሔ እንዲያበጅ ማሳሰቡ አይዘነጋም።

ሆኖም፣ ከሰሞኑ ይኸው ችግር ዳግም ተከስቶ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ተጎጂዎች እና የተጎጂ ቤተሰቦች ለኢሰመጉ ተናግረዋል። ታህሳስ 25 ቀን 2013 ዓ.ም ከቻግሪ ወደ ግልገል በለስ የሚሄድ መኪና ውስጥ የነበሩ ተጓጉኞች ማንዳራ ከተማ ላይ በታጣቂዎች እንዲወርዱ ተደርጎ አንድ ሰው መገደሉን እና ሁለት ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን ለማወቅ ተችሏል። ከጥር 2 - 3 ቀን 2013 ዓ.ም በቡለን እና ጉባ ወረዳዎች፣ አሜድላ እና አይነሸምስ በተባሉ ቀበሌዎች ላይ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ከ50 በላይ ሰዎች መገደላቸውን እና መኖሪያ ቤቶችም መቃጠላቸውን ኢሰመጉ መረጃዎች ደርሰውታል።

በሌላ በኩል፣ «በድባጤ ወረዳ፣ ቆርቃ ቀበሌ፣ ዳሌቲ በተባሉት መንደር ትላንት ጥር 4 ቀን 2013 ዓ.ም ከሌሊቱ 11:30 ጀምሮ የኦነግ ሸኔ እና የቤኒን ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ሰዎች መገደላቸውን፣ እስከአሁን ድረስ እኔ ራሴ ባለሁበት የ82 ሰዎች አስከሬን በፍለጋ መገኘቱን እና የቀብር ቦታዎች እየተዘጋጁ መሆኑን አይቻለሁ» ሲሉ አንድ የዓይን እማኝ ለኢሰመጉ ተናግረዋል። ኢሰመጉ፣ በትላንትናው ጥቃት ስለባ የሆኑ ሰዎች ቁጥር ከ100 ሊበለጥ እንደሚችል፣ በአብዛኛው ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን እና ከ24 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ቆስለው በጋሊሳ ጤና ጣቢያ እና ቡለን ሆስፒታል ውስጥ ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑን ከአካባቢው ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለማወቅ ችሏል።

ኢሰመጉ በድባጤ ወረዳ በርካታ ቀበሌዎች ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎች አሁን ድረስ በጸጥታ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን፣ በርካታ ሰዎች አካባቢያቸውን ለቀው መሸሻቸውን እና

ከ80 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በጋሊሳ ከተማ ተጠልለው እንደሚገኙ ለማወቅ ችሏል።

በመሆኑም፤ መንግሥት ድርጊቱን የሚፈጽሙ አካላትን በአግባቡ አጣርቶ ሕጋዊ እርምጃ እንዲወስድ፤ ለዚህ ተደጋጋሚ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ፈጣን፤ ተጨባጭ እና ዘላቂ መፍትሔ ማፈላለጉ ላይ በብርቱ እንዲሠራ ኢሰመጉ ያሳስባል። ኢሰመጉ፤ ይህ ጉዳይ እልባት እንዲያገኝ ሁሉም ግለሰቦች፤ የማኅበረሰብ አንቂዎች፤ መገናኛ ብዙኃን፤ የሲቪል ማኅበራት፤ የፖለቲካ ድርጅቶች፤ የኃይማኖት ተቋማት እና የሀገር ሽማግሌዎች በመንግሥት ላይ ውትወታ እንዲያደርጉ ጥሪውን ያቀርባል።

*ጥር 5 ቀን 2013 ዓ.ም  
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ*

ኢሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዘቢነት ቦታ አለው፤ የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ፌዴሬሽን (FIDH) አባል፤ የዓለም አቀፍ ጸረ-ሥቃይ ድርጅት (OMCT) አባል፤ የምሥራቅና የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥበቃ ኅብረት (Defend Defenders) መሥራች አባል ነው።